



1. የኦሮሞ የሲቪክና የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ በአስቸኳይ ተሰብስበን ይህን በኦሮሚያ መሬትና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተሰነዘረውን ወረራ እንዴት ማክሸፍ እንደሚቻል ተወያይተን ወጤታማ የሚያደርገንን መፍትሔ በጋራ እንድንፈልግ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን። በመሠረቱ በነፃነት ጉዳይና የኦሮሚያን ግዛት በማስከበር ጥያቄ ላይ ካልተስማማን በምን ላይ ልንስማማ እንችላለን?
2. አሁን በሥልጣን ላይ ካለው የኢትዮጵያ መንግሥት ተብዬ የጥቂቶች ገዢ ቡድን ጋር እየሠራችሁ ያላችሁ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆናችሁ ሕዝባዊና የሙያ ማህበራት አብራችሁ እየሠራችሁ ያላችሁት የሕወሓት ገዢ ቡድን የኦሮሚያን መሬት ለባዕዳን አሳልፎ ከመስጠት ወደኋላ የማይል፣ የኦሮሞን ሕዝብ ከአገር ባለቤትነት ወደተዋራጅ ባርነት ዝቅ ለማድረግ ሌት ከቀን የሚሠራ መሠሪ ቡድን መሆኑን ተረድታችሁ አሰላለፋችሁን በአስቸኳይ አስተካክሎ ልንላችሁ እንወዳለን። ከምንም በላይ የኦሮሞን ሕዝብ ደም እያፈሰሰ፣ ሕይወት እየቀጠፈ፣ ብሎም ሌሎች ፀረ-ኦሮሞ የሆኑ ኃይሎችን በኦሮሚያና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የበላይ እንዲሆኑ ሁኔታዎችን እያመቻቸ ካለ መንግሥት ነኝ ባይ የጥቂት ወያኔዎች ቡድን ጋር በመሰለፋችሁ ከታሪክ ተጠያቂነት አትድኑም። ስለሆነም የኦሮሚያ ምክር ቤት አባላት፣ የኦሮሞ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (አሕዴድ) አባላት እና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግሥት ነኝ ከሚለው የጥቂቶች ቡድን ጋር በአንድ ወይም በሌላ መልኩ እየሠራችሁ ያላችሁ ኦሮሞዎች በሙሉ ዛሬ ነገ ሣትሉ የተሣሣተ አሰላለፊችሁን እንድትመረምሩና ሕዝባችሁን ከሶማሌ ወራሪና ከሕወሓት አገዛዝ ነፃ ለማድረግ የሚካሄደውን ፍትሃዊ ትግል እንድትቀላቀሉ ጥሪ እናደርግላችኋለን።
3. ኦሮሞ ሆናችሁ የህወሀትን መንግሥት በማገልገል ላይ የምትገኙ የአገር መከላከያ፣ የፖሊስና የደህንነት አባላት በሙሉ ከአብራኩ የወጣችሁት የኦሮሞ ሕዝብ በቆራጥነት ያነሣው የነፃነት፣ የሰላም፣ የአንድነትና የአገሩ ባለቤት የመሆን ጥያቄ እናገኝንም ስለሚመለከት ከገዢው ቡድን ተፅዕኖ ሥር በመወጣት የኦሮሞን ሕዝብ ትግል እንደትቀላቀሉ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን።
4. ታላቁ የኦሮሞ ሕዝብ ሆይ፡- እንደማንኛውም የዓለም ሕዝብ በገዛ አገርህና ተፈጥሮ በላገሰችህ ለም ምድር ላይ በሰላም፣ በክብርና በነፃነት ሠርቶ የመኖር ሙሉ መብት አለህ። ለጊዜው ግን የጠላቶችህ አፈናና ጭቆና ከዕለት ወደዕለት እየጨመረብህ ነው። ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ጠንክረህ በመታገል ድልን እንደምትጎናፀፍ አንጠራጠርም። ለአስተማማኝ ድል ለመብቃት ግን ወራሪ ጠላትን ከኦሮሚያ ምድር ጠራርጎ ማስወጣትና ሰብዓዊ መብትህን ማስከበር ብሎም በገዛ አገርህ በሰላም፣ በነፃነትና በተረጋጋ ሁኔታ ለመኖር የሚያስችልህን ሁኔታ ለማመቻቸት ኃይልህን አስተባብረህ ጠንክረህ ከመታገል ወጭ ሌላ አማራጭ የለህም። ስለሆነም የጀመርከውን የነፃነት፣ የእኩልነት፣ የፍትህና የአገርህ እወኑትና ባለቤት መሆንህን የሚረጋገጥ ትግል የበለጠ እንድታፋፍም ስናሣስብህ የጀመርከው ትግል ከአስተማማኝ ድል በመለስ የማይቆም መሆኑን በማስገንዘብም ጭምር ነው።
5. የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሆይ፡- በሕወሓት አቀነባባሪነትና ሁለ-ገብ ድጋፍ በኦሮሚያ ምድርና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተፈፀመው ወረራ በመላው ኢትዮጵያና በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመ ወረራ መሆኑን መረዳት ይኖርባችኋል። አሁን በኦሮሚያ ምድርና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተፈፀመው ሕወሓት-መራሽ ወረራ በጀግንነታችን ያከሸፍነውን የትናንቱን የ“ታላቋ ሶማሊያ” ምሥረታ ተልዕኮ ያነገበ በመሆኑ በመላው ኢትዮጵያና በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመ ወረራ እንደሆነ ተረድታችሁ ከኦሮሞ ሕዝብ ጎን እንድትሰለፉ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን። በእንደዚህ ዓይነቱ ያለአግባብ የመደፈር፣ የመወረር እና የመጠቃት ወቅት አብሮ መቆም አንድነታችንን የሚያጠናክር ከመሆኑም በላይ አንድ ላይ መቆማችንን የማይወደውንና የማይፈልገውን የሕወሓት ገዢ ቡድን የሚያሣፍር ብሎም የሚያዳከም መሆኑን ተረድታችሁ ከኦሮሞ ወገናችሁ ጎን እንድትሰለፉ ጥሪያችንን ስናቀርብላችሁ ለወገናዊ ጥሪያችን አጥጋቢ መልስ እንደምትሰጡ በመተማመን ነው።
6. ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ችግር፣ መከራና ስቃይ ዋነኛው ምክንያት እና ብቸኛው ምንጭ ሥልጣንን በሕዝብ ፍላጎት ሳይሆን በጠመንጃ አፈመዝ የተቆጣጠረው ጨካኝ፣ ዘራፊና ግፊኛ የሆነው የሕወሓት ገዢ ቡድን ነው። ይህ ቡድን በመንግሥት ሥልጣን ላይ ተደላድሎ እስከተቀመጠና ሁሉንም የመንግሥት ሥልጣን በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ ጠቅልሎ ይዞ ጭቆናውን እስከቀጠለ ድረስ ለየትኞቹም ችግሮቻችን መፍትሔ፣ ለየትኞቹም ፍትሃዊ ጥያቄዎቻችን ተገቢ መልስ ልናገኝ አንችልም። ስለዚህ “በሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ” ስም በአገራችን ላይ የተፈፀመውን ወረራ ለማክሸፍም ሆነ የሕወሓትን የጭቆና አገዛዝ ከሥር መሠረቱ ለመናድ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙሉ በብሔር-ብሔረሰብ፣ በቋንቋ፣ በትውልድ አካባቢ፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በሃይማኖት፣ ወዘተ ሳይሆን እጅ ለእጅ ተያይዘን አንድ ላይ በመቆም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በአጠቃላይ፣ በመላው ኦሮሚያ ደግሞ በተለይ የተቀጣጠለውን የነፃነት ትግል የበለጠ እንድናፋፍምና ለድል እንድናበቃ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን።

**ነፃነት እና ፍትህ ለሁሉም!!**

**የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር  
ነሐሴ 2009**